

# የጎበዝ አለቃ ሥርዓት አሁኑኑ!

በላይኛ አባተ ([abatebelai@yahoo.com](mailto:abatebelai@yahoo.com))

ሲፈጁት እንደኖሩት የአማራ ሕዝብ ሁሉ ስንቱን የሰሜን ጦር አባል በክህደት የፈጁት የድሮ ጌቶቻቸው ናዚዎች አብዮት አመዴንና በዙሪያው የኮለኮላቸውን ጓደኞቹን ጆሮዎቻቸው እንደተሰበሩ ጉልቻዎች ተወንበር ሊፈነግሏቸው ሲቃጡ ስልጣናቸውን ለማቆየት ሽቅብ ተመናገር አልፈው ሰራዊቱንና የአማራን ፋኖ ተጠቅመው እንደሚዳቋ ለማስደንበር ስለበቁ የአማራ ሕዝብ አሁንም መንግስት ያለው መስሎት ተዘናጋ፡፡

በውጪም ሆነ በውስጥ በሚጮሁ ሆዳም ምሁራን ካድሬዎቹ የተወናበደው አማራ እነዚህ የቀድሞው ናዚ አሽከሮች የሕዝብ እልቂትና መከራ የሚሰማቸው ቢሆን ኖሮ ቀደም ሲል የናዚውን ሥርዓት ከሃያ አምስት ዓመታት በላይ በካድሬነትና በሰላይነት እንደ እቃ እንደማያገለግሉ፤ አሁንም የአማራን እልቂት የማስቆም ፍላጎት ቢኖራቸው ሰራዊቱን ሰሜን ተማዝመት ጎን ለጎን ሀረርጌ፣ ባሌ፣ አርሲ፣ ከፋ፣ ወለጋ፣ ሻሸመኔ፣ ደራና መተከል መላክ ይገባቸው እንደነበር ቆም ብሎ ለማሰብ ዘገየ፡፡

በአማራ መቃብር አገር ለመመስረት የተነሱትን ኢትዮጵያውያን ናዚዎችን እንደ ቤት አሽከር ብቻ ሳይሆን እንደ እቃ ያገለገሉትን አገልጋዮች እንደ አገር መሪዎች ቆጥሮ በሆዳም የምሁር ካድሬዎች እየተወናበደ ራሱን አደረጃችቶ ራሱን የመከላከል የተፈጥሮ መብቱን አማራ አሁንም ችላ አለ፡፡ በዚህም ምክንያት ከአርባ ሁለት ዓመታት በፊት ወልቃይት የጀመረው የአማራ ዘር ፍጅት ዛሬም በመላ አገሪቱ ቀጠለ፡፡

ከሰባ አምስት ዓመታት በፊት አይሁዳንና ሌሎችን በመጨፍጨፍ ከሂትለር ጋር የተሳተፉ የናዚ ፓርቲ አባሎች እስከ አሁን እየታደኑ ለፍርድ እየቀረቡ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ [1-2] ለምሳሌ በአለፈው አመት የ95 ዓመት እድሜ ሽማግሌ ስሙን ለውጦ ከተደበቀበት ተይዞ በ21 ዓመቱ በፈጠመው ወንጀል ችሎት ቀርቧል፡፡ [3] የእኛውን አገር ሂትለር ያገለገሉት ወንጀለኞች ግን ዛሬም የአገር መሪዎች ተብለው ተዙፋን ተቸክለው ተሂትለሮች የተረፈውን የአማራ ሕዝብ ማስፈጀቱን ቀጥለዋል፡፡ በዘሩ መፈጀቱ እንዲቆም የአማራ ሕዝብ ተሂትለር ርዝራዦችና ተቀድሞ የቤተ አገልጋይ ባሪያዎቻቸው ተላቆ እንደ ጥንቱ በራሱ ጎበዝ አለቆች መመራት ይኖርበታል፡፡

ዓለም እንደሚያውቀው የኅብዝ አለቃ ሥርዓት መንግስት ባልነበረበት ወቅት የአገሪቱን



Belai Zelleke in Gojjam

ሰላም ብቻ ሳይሆን ወራሪዎቿን ድባቅ እየመታ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ሲያስከብር ኖሯል። የአምስቱን ዘመን ተጋድሎና የእነበላይ ዘለቀን የእነአበበ አረጋይን የኅብዝ አለቃ መሪነት ልብ ይሏል። በጥንቱ ዘመን የኢትዮጵያ ግዛት ተእዩሩሳሌም እስከ ማደጋስካር ተዘርግቶ የነበረው በኅብዝ አለቃ የሥርዓት አደረጃጀት እንጅ በመጤው የጥበቃ ጓድ፤ አውደልዳይ ፖሊስ አለዚያም ጅላንፎው ሁሉ በሚለብደው የጀኔራልነት ሥርዓት እንዳልሆነ ታሪክን መመርመር ይበጃል።

የቱርክ፣ የግብጥን የጣሊያንንና የሌሎችንም ወራሪዎች ደንደስ ሲሰበር የኖረው በሰላም ጊዜ ገበሬ በጦር ወቅት ሰራዊት በሚሆኑት የኅብዝ አለቃዎች መሪነት መሆኑ መጤን ይገባዋል። በኢትዮጵያ ሰላምን፣ ሥርዓትን፣ እምነትንና የመንፈስ ልእልናን ሲያስጠብቁ የኖሩት ኅብዝ አለቃዎች መሆኑን ማወቅ ያሻል። የኅብዝ አለቃ ሥርዓት ኅብዝን እንደ ስንዴ እየዘራ አብቅሎ እንደሚያጎመራ ረጅሙ የኢትዮጵያ ታሪክ ይመሰክራል።

ኢትዮጵያ ቁልቁል መንሸራተት የጀመረችው የኅብዝ አለቅነት ሥርዓት መፍረስ ተጀመረበት ጊዜ መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ኅብዝ አለቃ እንደ ፖሊስና ካድሬ በነፍሱ ገዳይዎች እንደ ቀንበር በሕዝብ የሚጫን ሳይሆን ከሕዝብ አብራክህ እንደ ሺል የሚወጣ የሥጋና የመንፈስ ልጅ መሆኑን ማወቅ ያሻል። የኅብዝ አለቃ በጀግነቱ፣ በምግባሩና በመንፈስ ልዕልናው በሕዝብ የሚመረጥ የአገር ደጀን መሆኑን መረዳት ይገባል። ከውጪ ተስፋፊዎች ባሻገር የኅብዝ አለቃ ወንበዴ ገዥዎችን ልክ የሚያስገባ የማህበረሰብ ዋስትና መሆኑንም ማስተዋል ይገባል።

የኅብዝ አለቃ የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በሚገባ የሚያስከበር የተዋጣለት መሪ መሆኑን ማወቅ ይገባል። የኅብዝ አለቃ ዳር ድንበር ሲደፈር ፎክሮ የጠላትን ጉርንቦ የሚያንቅ የተቆጣ አንበሳና ኑብር መሆኑን መገንዘብ ይገባል። ኅብዝ አለቃ ባንዳን እንደ ኅባጣ ሞፈር አርቆ ልክ የሚያስገባ የእርሻና የጦር ገበሬ መሆኑን ማማን ያሻል። ኅብዝ አለቃ ባንዳን እንዴት እንደ ኅባጣ ሞፈር አርቆ እንደሚያስተካክል ለመረዳት ገድለ-በላይ ዘለቀና ገድለ-አበበ አረጋይን ለማንበብ ፈቃደኛ መሆንን ይጠይቃል።

ኅብዝ አለቃ በሱስ ተጠምዶ ለሂትለር ሰላዮች እስክስታ የማይመታ በአካልና በመንፈስ የጠና የህብረተሰብ አለኝታ መሆኑን ማጤን ይገባል። ኅብዝ አለቃ ለነጻነቱና ለፍትህ ሲል

ለልጅቼም የማይሳሳ ባለማተብ ጀግና መሆኑን የጣልያንን የማታላያ ወጥመድ ሁሉ ሰባብሮ የሞሶሎኒን የጀርባ አጥንት እንደ ሸንበቆ ተቀለጠመው ተበላይ ዘለቀ መማር ይገባል፡፡ የጎበዝ አለቃ ሥርዓት ፍትህን ተጀግንነት፤ እምነትን ተሥራ የሚያዋህድ የተባረከ የኢትዮጵያ እሴት መሆኑን መረዳት ይጠቅማል፡፡

ስለዚህ በአገር ውስጥ ሰላምን ለማስፈንም ሆነ ኢትዮጵያን ከታሪካዊ ጠላቶቿ ለመጠበቅ በሽለላ፣ በፉከራና በወኔ ጠንሳሽ ሰምና ወርቅ ቅኝቶች አለት ላይ የተመሰረተና በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታነፀ፣ ጀግና ሴቶችና ወንዶች የሚመሩት የአጎብዝ አለቃ ሥርዓትን አሁኑኑ መገንባት ያስፈልጋል፡፡ አመሰግናለሁ፡፡

**ዋቢ**

1. 10 Most Wanted Nazi War Criminals, History channel  
<https://www.history.com/news/10-most-wanted-nazis>
2. The last Nazi hunters,  
<https://www.theguardian.com/news/2017/aug/31/the-last-nazi-hunters>
3. Nazi war crimes suspect, 94, faces German youth court trial  
<https://www.theguardian.com/world/2018/sep/21/nazi-war-crimes-suspect-faces-trial-german-youth-court>

*ታህሳስ ሁለት ሺ አስራ ሶስት ዓ.ም.*